

# የቢጋ የንባብ ውድድር



ዲሴምበር 12 - ማርች 31 | ከ 6 -12 ከፍለጎች

የ Alexandria Library እና የ Washington Wizards ንቁ እንዲሆኑ እና ከቢጋው ውድድርቻችን ጋር ተያይዘው እንዲቆዩ ይጋብዛሉ! ባጅችን ለማግኘት እንቅስቃሴዎቹን ይፈጽሙ።

የንባብ ባጅ ያግኙ እና ውድድሩን ለመፈጸም ቢያንስ አንድ ሌላ ባጅ ያግኙ።

የመጨረስ ሽልማት ያሸንፉ እና ወደ Washington Wizards ጫወታ የነጻ ትኬቶች ወደሚያስገኘው ውድድር ይግቡ።

## ስም



**ንባብ**

20 ደቂቃ ሲያነቡ አንድ ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉ። ሰባት ሳጥኖች የንባብ ባጅ ለማስገኘት ያስችላል።



**ይያያዙ እና ያጋሩ**

የመያያዝ እና የማጋራት ባጅን ለማግኘት ከዚህ በታች ያሉትን ጥያቄዎችን ይመልሱ።

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ስለ ቤተመጽሐፍት እርስዎ የሚወዱት ነገር ምንድ ነው?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

በአጎራባች በታ ላይ የሚገኙ የሚወዱት ነገር ምንድ ነው?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

በዚህ በጋ ውስጥ ያደረጉት አስደሳች ነገር ምንድ ነው?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Alexandria Library የእርስዎን የቢጋ ውድድር ባጅችን ለማግኘት እንዲረዳዎት፣ ለሁሉም የዕድሜ ክልል ላሉት አስደሳች ንባብ እና ፍላጎት፣ ለዝግጅቶች፣ በኢንተርኔት ቀጥታ መስመር ላይ የማጋራት ዕድሎች ጋር የሚያስፈልጉት ሁሉንም ነገሮች አሉት።



### ብቁነት

የብቁነት ባጅን ለማግኘት ቢያንስ ከዚህ በታች ካሉት ክፍሎች ውስጥ አምስቱን እንቅስቃሴዎችን ያከናውኑ።

### የሰውነት እንቅስቃሴ

ለእያንዳንዱ 20 ደቂቃዎች ላደረጉት የሰውነት እንቅስቃሴ አንድ ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉ።

Four empty rounded square boxes for marking.

### ንቁ ተሳትፎ ያድርጉ

ንቁ የሚሆኑበት የምወዳት መንገድ ምንድ ነው?

1) \_\_\_\_\_  
2) \_\_\_\_\_

### ለሰውነትዎ ኃይል ይስጡ

ጤናማ የሆነ መክሰስ ወይም ምግብ ይመገቡ። ያደረጉት ምንድ ነው?

1) \_\_\_\_\_  
2) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



### መርቃግብሮች እናዝግጅቶች

የመርቃግብሮችን ባጅ ለማግኘት ቢያንስ ከዚህ በታች ካሉት ክፍሎች ውስጥ አምስቱን እንቅስቃሴዎችን ያከናውኑ።

### ቤተ መጽሐፍትዎን ይጎብኙ

ከቤተ መጽሐፍታችን ለተዋሰኑት ለእያንዳንዱ ዕቃ አንድ ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉ።

Four empty rounded square boxes for marking.

### የቤተመጽሐፍት ዝግጅት መሳተፍ

የቤተመጽሐፍትዎን ዝግጅት የጊዜ ሰሌዳ ይመልከቱ እና ሁለት በበየመረብ ወይም በአካል ዝግጅቶችን ይካፈሉ። የተሳተፉት ምንድ ነው?

1) \_\_\_\_\_  
2) \_\_\_\_\_

### ጫዋታ ይመልከቱ

የ Washington Wizards ጫዋታን ይመልከቱ። የትኛውን ጫዋታ ተመልክተዋል?

የሚመጡትን ዝግጅቶች በሚከተለው ላይ ይመልከቱ  
[nba.com/wizards/schedule](https://nba.com/wizards/schedule)